



ሮቤርቶ ክለሜንቴ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት
(Roberto Clemente Middle School)

**የላይኛው ካውንቲ ማእከል የከፍተኛ-
ተሰጥቶ/ችሎታ ፕሮግራም**
ሂሳብ፣ ሳይንስ፣ እና ኮምፕዩተር ሳይንስ

ለ 6ኛ፣ 7ኛ እና 8ኛ ክፍሎች



ሮቤርቶ ክለሜንቴ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት
(Roberto Clemente Middle School)

ኢንተርናሽናል ባሰሎሬት የመካከለኛ ዓመታት ፕሮግራም ትምህርት ቤት/
International Baccalaureate Middle Years Programme School

አድራሻ፡ 18808 Waring Station Road
Germantown, MD 20874
301-284-4744



የእኛ ፕሮግራም

የላይኛው ካውንቲ ማእከል መርሐ ግብር ከፍተኛ ተሰጥኦ ላላቸው ተማሪዎች በላይኛው የሞንትጎመሪ ካውንቲ ክፍል ጠንካራ/ጥብቅ የሆነ የአካደሚክ ጥናት ፕሮግራም ይሰጣል። ፕሮግራሙ የሚያካትተው በብዙ የትምህርት ዘርፎች ፈርጀ ብዙ የትምህርት ዓይነት ጥናቶችን ነው።

የሂሳብ ትምህርት

ተማሪዎች በሂሳብ ከፍተኛ እና የላቀ ደረጃ (accelerated and enriched) ትምህርት ይማራሉ። የሂሳብ ኮርሶቹ ቅድመ-አልጀብራ፣ አልጀብራ፣ እና ጅኦሜትሪ/አልጀብራ 2 ያካትታሉ። ተቀዳሚ ትኩረቱ በችግር መፍታት እና የሂሳብ ትምህርትን እንደ መገናኛ/የኮሙዩኒኬሽን መሳሪያነት መጠቀም ላይ ይሆናል።

ሳይንስ

የሳይንስ ስርአተ ትምህርት በሦስት አመት ጊዜ ውስጥ በተለያዩ የስነ-ሕይወት ሳይንስ (life science) ሳይንስ፣ የምድር (earth science) ሳይንስ፣ እና የአካላዊ ሳይንስ (physical science) ገጽታዎች ላይ ያተኩራል። የሂሳብ ጽንሰ-ሀሳቦችን ለማገልበት የተወሰኑ ርእሶች ይመረጣሉ። ሁለገብ ንዑስ ክፍሎች እና ከፍተኛ ደረጃ የደረሱ እንቅስቃሴዎች የሂሳብ እና የሳይንስ ትምህርት/መ/ያ ዘርፎች የተቆላለፈ ባህሪያትን የበለጠ ያሳያሉ። ተማሪዎች ብትን-መረጃ /ዳታ/ ለመስብሰብ፣ ለመተግበር/ ለማስኬድ (processing)፣ ለመተንተን፣ እና ለማቅረብ የተለያዩ ቴክኒኮች ይማራሉ።

የኮምፒውተር ሳይንስ

የኮምፕዩተር ሳይንስ ኮርሶች የሚያተኩሩት ኮምፕዩተርን በሌላ የትምህርት አይነቶች እንደ የችግር/ፕሮብሌም መፍቻ መሳሪያ በመጠቀም ላይ ነው። ተማሪዎች ኮምፕዩተርን በመጠቀም ብትን-መረጃዎችን /ዳታ/ መስብሰብ፣ መቆጣጠር፣ በግራፍ ማስቀመጥ፣ እና መተንተን ይማራሉ። ስልተ-ቀመጫ (አልጎሪዝም) ይሰራሉ/ያዘጋጃሉ፣ በተለያዩ ቅርጽ ባላቸው የፕሮግራም መስሪያ ቋንቋዎች ፕሮግራሞችን ይጽፋሉ፣ እና ችግሮችን ለመፍታት የንግድ ሶፍትዌር ይጠቀማሉ።

የቀለም ትምህርት እድሎች

የላይኛው ካውንቲ ሴንተር ፕሮግራም፡- በሦስት የትምህርት ዘርፎች ሂሳብ (mathematics)፣ ሳይንስ (science)፣ እና የኮምፒውተር ሳይንስ (computer science) ልዩ የሆነ አዳጋችነት ያለው/ጥረት የሚጠይቅ የትምህርት ዕድል ይሰጣል። ተማሪዎች በፕሮብሌም-አፈታት ዘዴ በይዘት መስኮች መካከል ግንኙነቶች እንዲሰሩ ይደፋፈራሉ። ተማሪዎች የተለያዩ ዓይነት በርካታ ስፔሻል አካደሚክ ልምዶችን ለምሳሌ፡- ከሳይንስ ቲስቶች ጋር፣ ከሂሳብ ሊቃውንት ጋር፣ አብሮ መሥራት፣ በአካደሚካ ውድድሮች መሳተፍ፣ እና የኮምፒውተር ፕሮግራሞችን መጻፍ ልምድ አላቸው።

የተማሪ ክህሎት

የላይኛው ካውንቲ ማእከል ፕሮግራም የተቀረጸው በትምህርት የበለጠ እንዲፈተኑ ለሚፈልጉ እና ከምሁር የእድሜ እኩዮቻቸው ጋር በራሳቸው የመማር ሂደት ለመሳተፍ በጣም ለተዘጋጁ ከፍተኛ ችሎታ ለተካኑ ተማሪዎች ነው። ተማሪዎች ከፍተኛ የመመራመር፣ የትንታኔ አስተሳሰብ እና በምናብ መፍጠር ክህሎት ይኖራቸዋል/ያሳያሉ።

ፋኩልቲ

በላይኛው ማእከል ፕሮግራም አስተማሪዎች በጠንካራ አካዳሚያዊ መሠረታቸው፣ በላቀ የማስተማር ክህሎታቸው፣ እና ከባለ ከፍተኛ ችሎታ ተማሪዎች ጋር ለመስራት ባላቸው ፍላጎት እና ቁርጠኝነት የተመረጡ ናቸው።

ወደ ማእከሉ ለመግባት

ወደ አፕካውንቲ ማዕከል ፕሮግራም ለመግባት ውድድሩ ጠንካራ ነው። ተወዳዳሪዎችን ለመገምገም የሚያስፈልግ መስፈርት የሚያካትተው፡- የተወዳዳሪዎች/የአመልካቾች የጽሑፍ መግለጫዎች፣ የቀድሞ የክፍል ደረጃ ውጤት፣ የኮርስ ስራዎች፣ እና የቴስት ሪከርዶች/ውጤቶች። ተማሪዎች ተከታታይ ቴስቶችን/ፈተናዎችን ኖቬምበር ላይ ያጠናቅቃሉ። ለአፕካውንቲ ማእከል ፕሮግራም በሮቤርቶ ክለሙንቴ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት (Roberto Clemente Middle School) በሚደረገው ማጣሪያ ከሚከተሉት የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ምድብ (high school clusters) ይመለመላሉ።

- ክላርክበርግ (Clarksburg)
- ዳማስከስ (Damascus)
- ጌትርስበርግ (Gaithersburg)
- ማግሩደር (Magruder)
- ኖርዝዌስት (Northwest)
- ፑልስቪል (Poolesville)
- ኩዊንስ ኦርቻርድ (Quince Orchard)
- ሴኔካ ቫሊ (Seneca Valley)
- ዋትኪንስ ሚል (Watkins Mill)

መጓጓዣ/ትራንስፖርት

ወደ ሮቤርቶ ክለሙንቴ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት (Roberto Clemente Middle School) የሚወስድና የሚመልስ የመጓጓዣ አገልግሎት በመላው ካውንቲ ከማዕከል ቦታዎች ይሰጣል/ይቀርባል። ለትግበራ እንቅስቃሴ አውቶብሶች ከሰኞ እስከ ሀሙስ ድረስ ይቀርባሉ።

ወደ RCMS የሚወስድ አቅጣጫ

- ከአውራ መንገድ ቁጥር I-270፣ በስተ ሰሜን፡ - በ Middlebrook መንገድ ወደ ምእራብ በኩል መውጣት። Waring Station Road/ዋሪንግ ስቴሽን መንገድ ላይ ሲደርሱ ወደ ግራ ታጥፈው በስተቀኝ የሚገኘውን ት/ቤት አቅጣጫ ይከተሉ።
- ከአውራ መንገድ ቁጥር I-270፣ በስተደቡብ፡ - ጀርመንታውን መንገድ Germantown Road (Rte 118) ላይ በስተምዕራብ ይወጡና (Middlebrook Road) ላይ ወደ ግራ ይታጠፉ። ዋሪንግ ስቴሽን መንገድ (Waring Station Road) ላይ ወደ ቀኝ ይታጠፉ እና በቀኝዎ ወደ ትምህርት ቤቱ መንገዱን ይከተሉ።

የበለጠ መረጃ/ኢንፎርሜሽን

ፎል ላይ በሴንትራል ሎኬሽን/በማዕከል ቦታዎች የወላጅ ስብሰባ ይካሄዳል። ስለ ስብሰባው ወቅቱን ጠብቆ እንደሚካሄድ፣ የመግቢያ አፈጻጸም፣ እና ስለ ፈተና/ቴስት የበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ድረ-ገጽ ይጎብኙ፡-

www.montgomeryschoolsmd.org/schools/clementems
ወይም

www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms
በሮቤርቶ ክለሙንቴ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት (Roberto Clemente Middle School) ስለ አጥካውንቲ ሴንተር ፕሮግራም የበለጠ መረጃ/ኢንፎርሜሽን ለማግኘት የሚፈልግ ማንም ሰው Steve Orders ጋር እንዲገናኝ እናበረታታለን።

Steve Orders, Upcounty Center Coordinator
Karen Rosemier, Upcounty Center Secretary
Roberto Clemente Middle School
18808 Waring Station Road
Germantown, MD 20874
ስልክ፡ - 301-284-4744

የስነ ሰው ፕሮግራም ወደ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁንየር መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት (Martin Luther King, Jr. Middle School) ተዛውሯል።



በመገልገያ እቃዎች/ቁሳቁሶች አስተዳደር መምሪያ የኮንሶርሽያ ን/ክፍል የዘንባሌ ምርጫና ማመልከቻ ፕሮግራም አገልግሎት ታተመ።

Department of Materials Management for the
Division of Consortia Choice and Application Program Services (DCCAPS)
ትርጉም፡- Language Assistance Services Unit • Department of Communications
0014.19ct • Editorial ፣ Graphics & Publishing Services • 8/18 • NP

